



የኢትዮጵያ ክፍላተሀገር ሕብረት

Union of Ethiopian Provinces

www.ethiopianhibret.org

Email: ethiopianhibret@gmail.com

የሃዘን መግለጫ

ሰኔ 25 ቀን 2012ዓም(02-07-2020)

የኢትዮጵያ ክፍላተሀገር ሕብረት ከሁለት ቀናት በፊት በገዳዮች እጅ ህይወቱ ባለፈው በታዋቂው ድምጻዊ አጫሉ ሁንዴሳ ሞትና ያንን ተከትሎ የወንጀለኞቹ ግብረአባቶች በንጹሃን ኢትዮጵያውያን በተለይም በአማራው ሕብረተሰብ ተወላጆች ላይ በተለያዩ ቦታዎች ባደረሱት የጭፍን እርምጃ ህይወታቸውን ላጡት ወገኖቻችን የተሰማውን ጥልቅ ሃዘን ለመግለጽ ይወዳል።

በዚህ ተጠንቅቶ ታስቦበት በተቀነባበረ የፖለቲካ ግድያ ተካፋይ የሆኑት የተለያዩ ግን አንድ ዓላማ ማለትም የኢትዮጵያ መፈራረስና የሕዝብ እርስ በርስ እልቂት ያስተሳሰራቸው የውጭ ሃይሎች አጀንዳ ፈጻሚዎች እንደሆኑ ምልክቶችና ማስረጃዎች እዩወጡ ነው።

እነዚህ የጥፋት ሃይሎች በጭቁን ሕዝብ ስም ላለፉት ሃምሳ ዓመታት ለአገራችን አንድነትና ነጻነት ለሕዝቡ አብሮነትና ዘላቂ ሰላም እንቅፋት በመሆን በተለይም ላለፉት ሃያ ዘጠኝ ዓመታት በፌዴራል፣ በክልልና በከባቢ ደረጃ ባሉት በተለያዩ የሥልጣን እርከኖች ላይ ተቀምጠው የፈጸሙትና ያስፈጸሙት ፣ የግድያ፣የዘረፋ አያሌ ወንጀል ሳያንሳቸው ሃይላቸውን አስተባብረው ያገራችንን ግብአተመሬት ለማረጋገጥ ወጣቱን አጫሉን ገለው በሌላ ወገን ላይ ለማላክክ የሄዱበት መንገድ ባይሳካላቸውም ቀላል ነው የማይባል ጉዳት አድርሰዋል፤አሁንም የበለጠ ጉዳት ለማድረስ ደፋቀና እያሉ ይገኛሉ።ያሰቡት ግን አይሳካላቸውም።ሆኖም ግን የሚፈጸሙት ተግባር ምን ያህል ጨካኝነት፣ለሰው ልጅ ህይወትና ለአገር ክብር ደንታቢሶች እንደሆኑ በግልጽ የታዩበት ድርጊት ነው።

ግድያ መፈጸማቸው ብቻ ሳይሆን የአጫሉ ሁንዴሳ አስከሬን ላይ የተፈጸመው ክብረቢስ አድራጎት ማንኛውንም የሰው ልጅ ክብር የሚወድ ፍጡር የሚያሳዝን ነው።በቤተሰቦቻችን ሆነ በወዳጆቻችን ላይ የደረሰው ጥቃት ሲታይ ምን ያህል ለአሮሞው ማህበረሰብ ንቀት እንዳላቸው ያመለክታል።በአገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን የሰለጠነ ሕዝብ በሚኖርበት አገር ለምሳሌም ለንደንና ሜኖሴታ ከተማ ውስጥም በሰደት ስም የሚኖሩ የሴራው አቀነባባሪ የሆኑት ደጋፊዎቻቸውና ቤተሰቦቻቸው በዘኔ ወጣቶች የፈጸሙት አውዳሚና ኃላፊ አድራጎት እንወክለዋለን የሚሉትን ማህበረሰብ ብቻ ሳይሆን የጥቁርን በተለይም የአፍሪካን ሕዝብ የሚያሳፍርና የሚያስገምት ነው።

የጥቁር ዘር በዘረኛ ነጭ ፖሊሶች የሚደርስበትን ግፍና በደል፣ግድያ በመኮነንና በመቃወም ለመብቱ በሚጮህበት በዚህ ወቅት የጥቁር ዘር የሆኑትየኦሮሞ ተወላጅ የሆኑት ኢትዮጵያውያን መሰል ያገራቸውን ልጅ ሲገሉና ንብረቱን ሲያወድሙ ላይ ዘረኛ ለሚፈጸመው አድራጎት የሞራል ድጋፍ እንደሚሆነው ጥርጥር የለውም።ጥቁርን የምጠላው እንደሰው ስለማያስብ ነው፤ለራሱ ወገን የማይራራ የነጩን ዘር ሊያጠፋ የሚችል ከአውሬና እንስሳ ያልተሻለ ፍጡር ነው፤ብሎ ለሚያቀርበው ምክንያት ይህ አድራጎት ማስረጃ ሊሆነው ይችላል።

አገራችንን ለቀውስና ብጥብጥ በመዳረግ የፖለቲካ ትርፍ እናገኛለን፤ የሥልጣኑ ባለቤት እንሆናለን ብለው የሚያስቡ ጭፍኖች ዓይነህሊና የላቸውም እንጂ ካላቸው ከፊት አድርገው እንዲያዩ የምንመክረው ቢኖር የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚታገለው ለተሻለ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንጂ በጎሳ ማንነቱ ሲገሉት፣ ሲያስሩት ሲገርፉት ያገሩንም ሃብትና ጥሪት ሲዘርፉት ለኖሩ ፋሽስቶች ለሚመሩትና ለሚወክሉት የጎሳዎች ሥርዓት እንዲቀጥልና እንዲያገሰራራ በመሻት እንዳልሆነ እንዲገነዘቡት ነው።

በተለይም በአሁኑ ጊዜ፣ የአባይን ግድብ ለማጠናቀቅ ጥረት በሚደረግበትና አገር ወዳዱ ሕዝብ በሚረባረብበት ጊዜ ግብጽንና ግብረአበሮቿን የመሰሉ የውጭ ጠላቶች ግድቡን ለማሰናከል አሰፍሰፈው ዘመቻ በከፈቱበት ወቅት የነሱ አጀንዳ አስፈጻሚ ሆኖ መገኘቱ በታሪክና በትውልድ የሚያሰቅስና የሚያሳፍር ተግባር ከመሆኑም በላይ ይቅርታ የማይሰጠው ያገር ክህደት ነው።

በስሙ የሚነገድበት በተለይም የትግራይና የኦሮሞ እንዲሁም የሌላውም ጎሳ ተወላጅ የሆነው ኢትዮጵያዊ አያት ቅድመአያቶቹ ተባብረው የገነቧትን አገሩን አፍርሶ የሌላ አገር ባለቤት መሆን እንደማይቻል አውቆ አስመሳይ ባንዳዎች ከሚጎነጉኑት የጥፋት መረብ እራሱን እንዲጠብቅና እንዲያርቅ እይመከርን፤ እስካሁን ድረስ በስሙ ለፈጸሙት ወንጀል ሕጋዊ እርምጃ እንዲወሰድባቸው ለፍትህ አካል አጋልጦ እንዲሰጥ ጥሪ እናቀርባለን።

አጫሉን የገደለው አጫሉን በማሳሳት አጠቀምበታለሁ ብሎ ያሰበው ቡድን ለመሆኑ ማስረጃዎች እይመጡ መሆናቸው ይሰማል። ያም ሆነ ይህ የማይካደው ነገር ህወሃት፣ አነግና የአነግ ቤተሰብ የሆኑ የፖለቲካ ቡድኖች ከግድያው ቅንብርና አፈጻጸም የራቁ ላለመሆናቸው እስከአሁን የተራመዱበት መንገድና አሰላለፍ ያረጋግጣል።

በሥልጣን ላይ ያለው አካል ለአገር አንድነትና ሰላም፣ ለሕዝብ አብሮነት፣ ለፍትህ የቆመ ከሆነ በዩጊዜው የተፈጸሙ ወንጀሎችንና ፈጻሚዎቹን ሳይሸፋፍን በይፋ ለሕዝብ ገልጾ ሕጋዊ እርምጃ መውሰድ ይጠበቅበታል። የሕግን የበላይነት በተግባር ሊያረጋግጥ ይገባል። በጎሳዎች ገንዳ ውስጥ ከመሞኘት ወጥቶ በቁርጠኝነት የኢትዮጵያንና የኢትዮጵያውያኑን ጥቅም ሊያስከብር ይገባል እንላለን። ይህንን ለማድረግ ቁርጠኛ ከሆነና በተግባርም ካሳዩ የኢትዮጵያ ክፍላተሃገር ህብረት ከጎኑ ይሰለፋል።

ለችግሩ መንስኤ የሆነው ሕገመንግሥት፣ የጎሳ ፖለቲካና የክልል አወቃቀር ተወግዶ በሰለጠነና በዘመነ ስርዓትና የክፍላተሃገር አወቃቀር መተካቱ ለዘለቄታው መፍትሔ ይሆናል ብለን እናምናለን።

በተጨማሪም በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ በሚል ስልት ለኢትዮጵያ አንድነት፣ ለፍትህ፣ ለእውነተኛ ለውጥና ለዲሞክራሲ ስርዓት የሚታገሉትን ድርጅቶችና ግለሰቦች ጨምሮ ለማጥቃት የሚደረግ እንቅስቃሴ ቢኖር የምንቃወም መሆናችንን ለመግለጽ እንወዳለን። መንግሥት ከዚህም አይነቱ ድርጊት እንዲርቅ እናሳስባለን።

በአገር ውስጥና በውጭ አገር የምንኖር ኢትዮጵያዊያን፣ የፖለቲካ ድርጅቶችና የሲቪክ ማህበራት ያለንን ጥቃቅን ልዩነት ወደጎን አድርገን ለአደጋ የተጋለጠችን አገራችንን ለመታደግ፣ የአባይን ግድብ ለማስፈጸምና የኮሮናን ወረርሽኝ ለመዋጋት የሚያስችል የጉልበት ፣ የእውቀትና የገንዘብ አስተዋጽኦ እንድናበረከት ጥሪ እናደርጋለን።

ይህንን የጋራ ፈተና ማለፍ የምንችለው በህብረት ስንቆም ነው። አገርና ሕዝብ ሳይኖር ሥልጣን አይታሰብም!!

የሙታንን ነፍስ ይማር! ለተጎዱት ቤተሰቦች፣ ወዳጅ ዘመዶችና ለጠቅላላው የኢትዮጵያ ሕዝብ መጽናናትን እንመኛለን!!

ኢትዮጵያዊነት ይለምልም፤ ጎሳኝነት ይክሰም!!

የኢትዮጵያ ክፍላተሃገር ህብረት